

ጸሎተ ሃይማኖት

1) ኸሉን በያዘ፡ ሰማይንና ምድርን፡ የሚታይና የማይታየውን በፈጠረ፡ በአንድ አምላክ በእግዚአብሔር አብ እናምናለን።

2) ዓለም ሳይፈጠር ከእርሱ ጋር በነበረ፡ ቀዳሚና ተከታይ የሌለው የአብ ልጅ በሚሆን፡ በአንድ ጌታ፡ በኢየሱስ ክርስቶስም እናምናለን። እርሱም ከብርሃን የተገኘ ብርሃን፡ ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ አምላክ፡ የተፈጠረ ያይደለ የተወለደ፡ በመለኮቱ ከአብ ጋር አንድ የሚሆን ነው። ኸሉ በእርሱ የሆነ፡ ያለ እርሱ ግን በሰማይና በምድር ምንም ምን የሆነ የሌለ ነው። ስለ እኛ ስለ ሰዎች፡ ስለ መዳናችንም ከሰማይ ወረደ። በመንፈስ ቅዱስ ግብር (አሠራር) ከቅድስት ድንግል ማርያም ፈጽሞ ሰው ሆነ። ፍጹም ሰው ሆኖም በጳጳሪና በጳጳሪው ዘመን ስለ እኛ ተሰቀለ፤ ታመመ፤ ሞተ፤ ተቀበረም። በቅዱሳት መጻሕፍት እንደ ተጻፈም በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሣ። በክብር ወደ ሰማይ ፀረገ፤ በአባቱም ቀኝ ተቀመጠ። ዳግመኛም በሕያዋንና በሙታን ይፈርድ ዘንድ በጌትነት ይመጣል። ለመንግሥቱም ፍጻሜ የለውም።

3) ከአብ በሠረጸ፡ ከአብና ከወልድ ጋር በአንድነት በሚሰገድለትና በሚመሰገን ጌታ፡ ሕይወት ሰጪ በሚሆን፡ በነቢያትም በተናገረ በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን።

4) በኸሉ ዘንድ ባለች ሐዋርያት በሰበሰቡዋት በአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም እናምናለን።

5) ኅጢአትን ለማስተስረይ በአንዲት ጥምቀት እናምናለን።

6) የሙታንንም መነሣት ተስፋ እናደርጋለን።

7) የሚመጣውንም የዘላለም ሕይወት አሜን።

በግእዝ

1) ነአምን በአሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ፡ አኅዜ ኩሉ፡ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተርኢ ወዘኢያስተርኢ።

2) ወነአምን በአሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አብ ዋሕድ፡ ዘህልው ምስሌሁ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም። ብርሃን ዘእምብርሃን፡ አምላክ ዘእም አምላክ ዘበአማን። ዘተወልደ ወአኮ ዘተገብረ። ዘዋሕድ ምስለ አብ በመለኮቱ። ዘቦቱ ኩሉ ኮነ፤ ወዘእንበሌሁስ አልቦ ዘኮነ፡ ወኢምንትኒ ዘበሰማይኒ፡ ወዘበምድርኒ። ዘበእንቲኢነ ለሰብእ፡ ወበእንተ መድኅኒትነ ወረደ እም ሰማያት። ተሰብአ ወተሠገወ እመንፈስ ቅዱስ፤ ወእማርያም እምቅድስት ድንግል። ኮነ ብእሴ፡ ወተሰቅለ በእንቲኢነ በመዋዕለ ጲላጦስ ጳጳሪናዊ። ሐመ፤ ወሞተ፤ ወተቀብረ፤ ወተንገሥኦ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት፡ በከመ ጽሑፍ ውስተ ቅዱሳት መጻሕፍት። ፀርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት፤ ወነበረ በየማነ አቡሁ። ዳግመ ይመጽእ በስብሐት፤ ይኩንን ሕያዋን ወሙታን፤ ወአልቦ ማኅለቅት ለመንግሥቱ።

3) ወንአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚእ ማሕየዋ፥ ዘሠረጸ እም አብ፥ ንስግድ ሎቱ፥ ወንሰብሐ ምስለ አብ ወወልድ ዘነበበ በነቢያት።

4) ወንአምን በአሐቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ላዕለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት።

5) ወንአምን በአሐቲ ጥምቀት ለስርየተ ኅጢአት።

6) ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን።

7) ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም፥ አሜን።